


ቁጽ OFAUF-04.1/3/18
ቀን 22/04/2012



ለተከበሩ ወ/ሮ ፍሬነሽ መኩሪያ
የዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ
የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሰቢ
አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን
ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 12
ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን
እንገልጻለን።

ግልባጭ፣

ለዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ
(16 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና
16 ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች)
ዓዲግራት፣

ከሰላምታ ጋር

ወይዘሮ ከበደ
የአቅም ግንባታ መ/ቤቶች እዲት
ዳይሬክቶሬት

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።


የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፣
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፣
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢቨርሲቲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የዓዲግራት የኢቨርሲቲ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- የገቢ/የዕርዳታ/የብድርሂሳብሪፖርት፣
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፡

የኢቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

የወጪ ሂሳብ፡

- የኢቨርሲቲው በድምሩ ብር 949,244.49 በተገቢው የሂሳብ መደብ መመዝገብ ሲገባው ያለሂሳብ መደባቸው ተመዝግቦ የተገኙ መሆኑን፤

ከላይ ከተገለጸው በስተቀር በእኛ አስተያየት የኢቨርሲቲውን የሂሳብ ሪፖርቶችና መግለጫዎች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።




ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤

ምንም እንኳን በሰጠው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ዩኒቨርሲቲው ከመደበኛ በጀት የተሰብሳቢ ሂሳብ ውስጥ ከ5 ዓመት በላይ የሆነው ብር 62,780.37፤ ከ 1 ዓመት እስከ 5 ዓመት የቆየ ብር 2,358,966.31 እና ከ 1 ዓመት በታች ብር 970,552.74 በድምሩ ብር 3,392,299.42 በተለያዩ ቅድሚያ ክፍያ ተይዘው እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ መወራረድ ሲገባው ያልተወራረደ መሆኑን፤
- ዩኒቨርሲቲው ከመደበኛ በጀት ከ 1 ዓመት እስከ 5 ዓመት የቆየ ብር 404.00 እና ከዓመት በታች የሆነው ብር 1,259,673.91 በድምሩ ብር 1,260,077.91 በተከፋይ ተይዞ የሚታይ መሆኑን፤
- ዩኒቨርሲቲው ከመደበኛ በጀት (1800) ወጪ ለየፕሮግራሞቹ የተፈቀደው በጀት አጠቃቀም በየሂሳብ መደቦቹ ሲታይ ከ10% በላይ ብር 2,004,814.87 (33.62%) እና የካፒታል ወጪ አጠቃቀም ብር 436,065,190.47(95.80%) በድምሩ ብር 438,070,005.34 ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት መሆኑን፤


ሌሎች ጉዳዮች፤

- ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ግንባታዎች በውላቸው መሰረት በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መጠናቀቅ ሲገባቸው ያልተጠናቀቁ መሆኑን፤
- የዩኒቨርሲቲው በኢትዮጵያ ሄራልድ ጋዜጣ በቀን 20/08/2008 ዓ.ም የማህበረሰብ ኤፍ ኤም ሬድዮ ኤሌክትሮ መካኒካል ግንባታ ለማሰራት ባወጣው ጨረታ አቶ ያሬድ ተሰፋዩ አሸናፊ ሆነው ውል የተገባው በ30/10/2011 በባንክ የወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 079922 ጉዳዩ በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ብር 8,420,472.07 የተከፈለ ቢሆንም፤ ምንም ዓይነት የግንባታ ሥራ ያልተጀመረ እና አዲቱ እስከሚጠናቀቅበት ድረስ ጉዳዩ በፍርድ ቤት የተያዘ መሆኑን፤
- የዩኒቨርሲቲውን የንብረት አመዘጋገብ፤ አያያዝ እና አጠባበቅ በተመለከተ፡-
 - በቋሚ ንብረት ክፍል ውስጥ HP-LAP TOP ብዛት 3 እና Lenovo 1 አዲስ ተገዝተው ገዢ የተደረጉ ቢሆንም አይሰሩም ተብለው የተቀመጠ መሆናቸው፤



- በቋሚ ንብረት ክፍል ውስጥ HP-LAP TOP ብዛት 36፣ Toshiba laptop ብዛት 20፣ Lenovo ብዛት 31፣ የለብቶፕ ሰክሪን ብዛት 1፣ Desktop computer ብዛት 2፣ OptiPlex750 ብዛት 1፣ power supply ብዛት 2 እና stabilazere500wt ብዛት 4 ተበላሽተው ጥገና ሳይደረግላቸው የተቀመጡ መሆናቸው፤
- በቋሚ ንብረት ክፍል ውስጥ Laptop ብዛት 300፣ Desktop computer ብዛት 500፣ Riso photo copy ማባዣ ብዛት 24፣ የላብራቶሪ ዕቃዎች ብዛት 4፣ 2011 ዓ.ም አዲስ ተገዝተው የተቀመጡ ቢሆንም በዩኒቨርሲቲው የጥራት አረጋጋጭ ኮሚቴ ያልተረጋገጠ በሚል ለሶስት ወራት በንብረት ክፍል ውስጥ የተቀመጡ መሆናቸው፤
- በ2007 ዓ.ም ፀረ አረም ባለ 1 ሊትር (ዊድ ኪላር) በአላቂ ንብረት ክፍል ውስጥ ያለአገልግሎት ጊዜ ያለፈበት መሆኑን፤
- በ2008 ዓ.ም የፎቶ ፍሬም ተገዝተው ብዛተቸው 108 የሚሆኑ ያለ አገልግሎት ለረጅም ጊዜ በአላቂ ንብረት ክፍል የተቀመጡ መሆኑን፤
- በ2010 ዓ.ም ተገዝተው ገቢ የተደረጉ ቴሌቪዥን ባለ 42 inches ብዛት 10፣ stabilizer1500wt ብዛት 357፣ stabilazer1000wt ብዛት 111፣ TV inches coronet ብዛት 2 እና የስልክ ቀፎ ብዛት 11 ወጪ ተደርገው እንዲገዛላቸው ለጠየቁ የሰራ ክፍሎች ሳይሰጡ ያለአገልግሎት የተቀመጡ መሆናቸውን፤

ተረጋግጧል፡፡



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

